

**ምርጫዎ የርስዎ ድምጽ ነው - ተመዝገቡ፣ ተረዱ፣ ሂደው ይምረጡ!**

## ማነው መምረጥ የሚችለው?

ሚኖሩበት ውስጥ ለመምረጥ፡ የአሜሪካን ዜጋ መሆን አለብዎ።  
ቢያንስ ቢያንስ ዕድሜዎ፡ ምርጫው በሚካሄድበት ቀን 18 ዓመት መሆን አለበት፡ በሚመርጡበት ዕለት በሚኖሩበት ውስጥ ቢያንስ 20 ቀን የተቀመጡ መሆን አለብዎ።

የሆነ ዓይነት የወንጀል ቅጣት ካለበት፡ የተበየነበትን ፍርድ ወይም ማናቸውን ዓይነት እገዳ፡ ግዚያዊ ከእስር ቤት መውጣትን የመሳሰሉትን ሙሉ በሙሉ ከፈጸሙ በውሃላ ብቻ ነው መምረጥ የሚችሉት።

በሌላ ሰው ጥበቃ/ሃላፊነት ስር ሆነውም ዳኛው እንዳትመርጡ ካላገደ በስተቀረ መምረጥ ይችላሉ።

## ለመምረጥ ተመዝገቡ

ለመምረጥ ሲመዘገቡ ባለብት ወቅታዊ መኖርያ ቤት አድራሻ መሆን አለበት። ለመመዘገብ ወይም በምዝገባ ወረቀትዎ ላይ ባሉት መረጃዎች ላይ ለመጨመርና የሞሉትን ለማስተካከል ከፈለጉ ወደ [mnvotes.org](http://mnvotes.org) ይግቡ።

በምርጫው ዕለትም ወደ ምርጫው ጣብያ በመሄድ ለመምረጥ መመዘገብ ይችላሉ። የስሞንና በወቅቱ የሚኖሩበትን መኖርያ ቤት አድራሻ የሚያረጋግጥ ማረጋገጫ ማሳየት አለበት። ዝርዝር መረጃ ከፈለጉ [mnvotes.org](http://mnvotes.org)ን ይጎብኙ ወይም በስልክ ቁጥር 1-877-600-VOTE ይደውሉ።

## የ2020 ቀናት

የማጣርያ ምርጫ  
ማክሰኞ፡ ነሃሴ 11 ቀን

በአካል ሳይገኙ የሚደረግ ምርጫ  
በፖስታ መምረጥ ወይም በአካል ተገኝተው የሚመረጡበት ቀን -  
ከመስከረም 18 ቀን እስከ ህዳር 2 ቀን

ለመምረጥ ተመዝገቡ  
በሞናው ምርጫ ቀን፡ ግዜ ለመቆጠብ ቀደም ብለው በግዜ እስከ ጥቅምት 13 ቀን ለመምረጥ ይመዘገቡ።

**የምርጫ ቀን**  
ማክሰኞ ህዳር 3 ቀን

ከበስተጀርባ ይቀጥላል...

...ከበሬቱ ገጽ የቀጠለ

## ለዓይነት የተዘጋጀውን የምርጫ ወረቀት ተመልከቱ

የቀረቡት ዕጩዎች እነማን መሆናቸውንና በምርጫው ወረቀት ላይ የሚቀርቡትን ጥያቄዎች ለማየት [mnvotes.org](http://mnvotes.org) ጎብኙ።

## ምርጫ የሚካሄድባቸው ቦታዎችና ሰዓቶች

የት ቦታ ሂደው እንደሚመርጡ ለማወቅ፡ [mnvotes.org](http://mnvotes.org) ይጎብኙ። ኣብዛኛዎቹ የምርጫ ቦታዎች በኢትዮጵያ ኣቆጣጠር ከጥዋቱ 1 ሰዓት እስከ ምሽቱ 2 ሰዓት (በፈረንጅኛ ኣቆጣጠር ደግሞ ከ7 am. እስከ 8 pm) ክፍት ሆነው ይቆያሉ።

## ወደ ምርጫው ጣብያ ምን ምሳጣት እንደሚገባዎ

ለመምረጥ ሲመዘገቡ፡ በወቅቱ ያሉበትን የመኖርያ ቤት ኣድራሻ ከሆነ የተጠቀሙት፡ ምንም ዓይነት መታወቅያ ማምጣት ኣያስፈልጎትም። ለመመዘገብ ወይም ሲመዘገቡ የሰጡትን መረጃ ለማሳደስ ከፈለጉ ግን ከመምረጥዎ በፊት፡ የት እንደሚኖሩ የሚያሳይ ማረጋገጫ ማሳየት ያስፈልጎታል። ስለዚህ ጉዳይ በበለጠ ለመረዳት [mnvotes.org](http://mnvotes.org) ይጎብኙ ወይም በስልክ ቁጥር 1-877-600-VOTE ይደውሉ።

## በኣካል ተገኝተው ለማይመርጡና ከቀኑ በፊት ለሚመርጡ ሰዎች በሚሰጥ ካርድ ምረጡ

ከዓርብ፡ መስከረም 21 ቀን ጀምረው በኣካባቢዎ ወደ ኣለው የምርጫ ጣብያ በመሄድ ከቀኑ በፊት መምረጥ ይችላሉ። በኣካል ተገኝተው ለማይመርጡና ከቀኑ በፊት ለሚመርጡ ሰዎች የሚሰጥ የምርጫ ወረቀት በፖስታ እንዲላክሎት መጠየቅ ይችላሉ። የቀበሌዎ የምርጫ ጣብያ የት እንደሆነ ለማወቅና የምርጫ ወረቀት እንዲላክሎ ለመጠየቅ [mnvotes.org](http://mnvotes.org) ይጎብኙ።

**ለመምረጥ ከስራ ፍቃድ ስለማግኘት**  
ለመምረጥ፡ ካለኣንዳች የገንዘብ መቀራጫ፡ ከግል ዕረፍትዎም ሆነ ከዓመታዊ ዕረፍትዎ፡ እንዲሆም የገንዘብ መቀራጫ እንዲከፍሉ ሳይጠየቁ ከስራ ወጥቶ የመሄድ መብት ኣሎት።